

# ብረትን ማጉበጥ ሲግል ነው

የወያኔ ህወሃት ትለቁ በሽታው ኢትዮጵያ የምትባል አገር መኖር ነው። አማራን ጨርሶ ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳውም የኢትዮጵያ እንደ ሀገር መኖር አማራው ዋነኛ ምክንያት ነው ብሎ ስለሚያስብ ነው። የኢትዮጵያ ተጠናክሮና ታፍሮ መኖር ደግሞ ወደፊት ሊመሰርቷት ያሰቧትን ትግራይን ለመመስረት አደገኛ ነው ብለው በጠባብነትና በጭፍንነት በማይደን ከፋ በሽታ ተለክፈው በመነሳታቸው ነው። የህወሃት የጡት አባት የሆነው ኢስያስ አፈወርቄ ኢትዮጵያን በማያበራ የእርስ በርስ የዘር እልቂት ውስጥ መከተት የነሱ የኑሮ ዋስትና እንደሆነ በየሱብሰባው በድፍረትና በንቀት ያለምንም ሀፍረት ደጋግሞ ሲናገር ተደምጧል። እሱ ጠፍጥፎ የሰራቸው ህወሃቶች ደግሞ ለ27 ዓመት ከ3000ዓመት በላይ ተቻችሎ የኖረውን ህዝብ የዘር መርዝ ሲረጭበት ኖረዋል። ለዚህ የዘር ፍጅት ደግሞ ግንባር ቀደም ተጠቂ ሁኖ የተገኘው አማራው ነው።

ህወሃቶች ወቅት እየጠበቁ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ መጨረስ የመጨረሻ ግባቸው ነው። ከመሬትና ከሀብት የማይጠግበው ፍላጎታቸው ሁሉንም ብሄርና ጎሳ ማጥቃት የማይቀርነው። ለዚህም ማሳያ ይሆን ዘንድ የጋመቤላውን እልቂት ማን ይረሳል?? ለሽንኩር አገዳ ምርት ሲባል መሬታቸውን ተነጥቀው እንደ ጥንቱ የባሪያ ንግድ በገመድ እየታሰሩ የተገደሉትን ወገኖቻችን እንዴት እንረሳለን? አሁን በቅረቡና በሱማሌና በኦሮሞ ወንድሞቻችን ላይ የደረሰው አሳዛኝ ግድያና ፍልሰት የህወሃት የዘር ፍጅት ውጤት ነው። ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች ባለቤት ናት። ከነዚህ ብዙ ብሄሮች ውስጥ አብዛኛውን ቁጥር የያዙት አማራና ኦሮሞ ናቸው። የነዚህ ሁለት ታላላቅ ብሄሮች መጠናከር እነሱ እንደሚሉት የህወሃት ሞት ነው። ሰሞኑን የአማራና የኦሮሞ አንድነት ፍንጭ እየታየ ነበር። ይኸውም በህወሃት

የለየለት ተነክል የኢትዮጵያ ልዩ የተፈጥሮ ሀብት የሆነው ጣና ሲጠፋ ቁጭ ብለው ላለማየትና ጣናን ለመታደግ የተነሱት የኦሮሞ ወጣቶች የህወሃትን ልብ አርዶታል። የኦሮሞና የአማራ ወጣቶች አንድ መሆን በህወሀት መንደር ፍርሃት ማገገሱ ሳይታለም የተፈታ ነው። ይህንን የታየውን የሁለቱ አንድነት ፍንጭ ገደል ለመከተት ህወሃት የኢሊባቡሩ የአማራው እልቂትና ፍልሰት እንዲከሰት ሆነብሎ ነገሮችን አመቻችቷል ምንጊዜም ጨርሶ ከምድረገጽ ካላጠፋው እንቅልፍ የማይወስደው ህወሃት በአማራ ላይ እንደገና የጥቃት ሰይፍን መዟል። የሁለቱ ህዝቦች መቀራረብ የአስደነገጠው ህወሃት አማራውን ፈጅቷል። ይህ የወያኔ ሴራም በአደባባይ ተጋልጧል የወያኔ ስርጉንብ ሰዎች አስከመሳሪያቸው በክልል ፖሊሶች እጅ ከፈንጅ ተይዘዋል። ከዚህ የበለጠ ማስረጃ ምን ይገኛል?

ወገን” ብረትን ማጉበጥ ሲግልነው” ወያኔ አሁን ተፍረክርኳል። አንድ የጠናከረ ሀይል አጥ ቶ ነው እንጅ ህወሃት የለም። አገሪቱም መንግስት አልባ ናት። ህዝቡ ወጥቶ የሚገባው ድሮም የኢትዮጵያ ህዝብ በእዝነ ልቦና የሚተዳደር ህዝብ ስለሆነ ነው። ያለመንግስት መኖር የሚችል ህዝብ በመሆኑ።

የነጻነታችንን ቀን ማቅረብ ከፈለግን በመቃብር አፋፍ ላይ ያለውን ወያኔን ገፍተን እንጣል። እስከ ዛሬ እነሱ በቀደዱልን የዘር ቦይ እየፈሰሰን ከሩብ ምእተ አመት በላይ ስንኖር ያተረፍነው ሞት፣ እስራት፣ ስደት፣ ስቃይና ስር የሰደደ ድህነት ብቻ ነው። ህወሃት ያመጣብን ስቃይና መከራ ሊያስተባብሩን ይገባል። የመለያያው ግንብ መሰበር አለበት። ትግሎች ሁሉ ወደ ወያኔ ህወሃት አቅጣቻቸውን ማዘር አለባቸው። የተናጠል ትግል ያብቃ አንባ ጎንደር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊ ሁሉ የትግሉ ባለቤት ሊሆን ይገባል። ምሁራን፣ የሀይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች አገር እንዳትፈርስ ና እዳትበታተን ከፍተኛ የማስተባበር ሥራ እንድትሰሩ በሀገር ስም ትጠየቃላችሁ።

በድጋሜ እላለሁ “በረትን ማጉበጥ ሲግል ነዉ።” መሬት ላይ ያለዉ ህዝብ ህወሃት ወያኔ በቅቶታል የማስተዳደር አቅም እንደለለዉም ተገንዝቧል። አንድነት እንጅ መለያየት ማነንም እንደማይጠቅም ተገንዝቧል። የህንንም ለተቃዋሚ በወጣበት ጊዜ አስመስክሯል። ፖለቲከኞችም ይህንን የህዝብ ፍላጎት ሊያጠኑና ወደጋራ ትግል የሚገቡበትን መንገድ መቀየስ አለባቸዉ በተናጠል መቆም እስከአሁን የጠቀመዉ ወያኔን ነዉ። ከሁሉም በላይ ለህዝብ ፍላጎት ለገዙ ይገባል።

ህወሃት የፈጠረዉ የዘር ፖለቲካ ተቀጣጥሎ አሁን እራሱን ሊዉጠዉ ደርሷል። የሀገሪቱን ብዙ ቁጥር የያዘዉ የአማራና የኦሮሞ ሊህቃን ልብ መግኘት ጊዜአችሁ አሁን ነዉ። ህዝቦች በህወሃት ተለዕኮ ተጠልፈዉ ከአልሆነ እልቂት ዉስጥ እንዳይገቡ ከፍተኛ ሥራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። በህብረትና በፍቅር የቆሙትን ህዝቦች ይበልጥ እጅለጅ እንዲያያዙ ከፍተኛ ሥራ መስራት አለባችሁበአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ህወሃት ወያኔ ነዉ። ህወሃት ወያኔ ደግሞ ቅባሪ አጥቶ እያጣጣረ ነዉ። ትብብር ግባአተ መሬቱን ማፋጠን ለነገ የማይባል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስራ ነዉ። እንበርታ